



COMMONWEALTH of VIRGINIA

Colin M. Greene, MD, MPH
የሰቴቱ ጤና ዲፓርትመንት ተጠባባቂ ኮሚሽነር

የጤና ዲፓርትመንት
P O BOX 2448
RICHMOND, VA 23218

TTY 7-1-1 ወይም
1-800-828-1120

ማርች 9፣ 2022

ውድ የሰባተኛ ክፍል ታዳጊ ልጆች ወላጆች፡

የሸርጂኒያ ጊዜያዊ የሰቴት ጤና ጥበቃ ኮሚሽነርነቴ እና ወላጅነቴ የልጆቻችን ጤና ለመጠበቅ በየዕለቱ ለሚወስዷቸው ውሳኔዎች ትልቅ ዋጋ እሰጣለሁ። በዚህም ረገድ ስለ ሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) ክትባት መረጃ አጋራችኋለሁ። ይህ ክትባት አብዛኛውን የማህጸን ካንሰርን ጨምሮ ስድስት የካንሰር ዓይነቶችን በሚያመጣው ሻይረስ ከመጠቃት ይከላከላል። ይህን ክትባት በስፊው በመጠቀም በሴቶች ላይ የሚከሰተውን ካንሰር በአጠቃላይ ጠራርገን ማስወገድ እና የምርምራ ሂደቶችን መቀነስ እንችላለን።

የሸርጂኒያ የጤና ጥበቃ ዲፓርትመንት፣ የአሜሪካ የቤተሰብ ሐኪሞች አካዳሚ (AAFP) እና የአሜሪካ የሕፃናት ሐኪሞች አካዳሚ (AAP) ይህን ክትባት 11 ወይም 12 ዓመት ለሆናቸው ልጆች እንዲሰጥ አበክረው ይመክራሉ። ክትባቱን በዚህ እድሜ ለልጆች መስጠት በሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) ከመጠቃት ተመራጩ መከላከያ ነው። የHPV ፖስተራችን አካትተናል፤ ለበለጠ መረጃ የድር ጣቢያችን ይጎብኙ፡- www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

ልጆቻችን እያደጉ ሲመጡ በየዓመቱ ጤናቸውን ለማሰመር መር (ቼክ ለማሰደረግ) ቀጠሮ ማሰያዝ በጣም አስፈላጊ ነው። የHPV፣ Tdap (ቲታነስ፣ መንጋጋ ቆልፍ እና ትክትክ) እና የአዕምሮ ነርቭን የሚያጠቃ ሻይረስ (Meningococcal) ክትባቶችን በሸርጂኒያ ት/ቤቶች ውስጥ የሚማሩ እና በ11 እና 12 ዓመት ያሉ ልጆች እንዲወሰዱ በሕግ ይገደዳሉ። ይህም 7ኛ ክፍል ከመግባታቸው በፊት መሆን አለበት።

እንደ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጅዎ የHPV ክትባትን እንዲወሰድ ወይም እንዳይወሰድ የመወሰን መብት አለዎ። ሊኖሩዎ የሚችሉ ማናቸውም ጥያቄዎችን ከጤና አገልግሎት ሰጪዎችዎ ጋር እንዲወያዩባቸው አበረታታለሁ። የልጅዎን የክትባት ማስረጃ ወደ ት/ቤት ማምጣትን እንዳይረሱ።

ጥያቄዎች ካሉዎ በሸርጂኒያ የጤና ጥበቃ ዲፓርትመንት ውስጥ የወጣቶች ክትባት አስተባባሪ የሆኑትን ጃንያ ኦሊቨርን (Janaye Oliver) በስልክ (804) 864-8073 ወይም በኢሜል Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov ያነጋግሩ።

ከሰላምታ ጋር፡

Colin M. Greene, MD, MPH
የሰቴቱ ጤና ዲፓርትመንት ተጠባባቂ ኮሚሽነር

የካንሰር ክትባት መውሰድ

ልጅዎን በማስከተብ ከሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) ይከላከሉ። የሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) በቀላሉ የሚተላለፍ እና ሰዎች እንዳለባቸው የማያውቁት ቫይረስ ነው።



90%

የሚሆኑት የማሕጸን ካንሰር የሚመጡት በHPV ቫይረስ ምክንያት ነው።



70%

ካሰሮች የሚመጡት በአፍ እና በጎሮሮ HPV ነው።

የHPV ክትባት ልጅዎን ወደፊት ይከላከላል። **The ክትባት...**

ከሌሎች የሚዘወተሩ የታዳጊዎች ወጣቶች ክትባቶች ጋር የሚመከር ነው

ይከላከላል



የማጅራት ገትር



HPV



ጸረ ሦስት ክትባት (Tdap)



የካንሰር ዓይነቶች

የHPV ቫይረስን በሴቶችም እና በወንዶችም ልጆች በክትባት መከላከል ይቻላል። ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ልጆች ክትባቱን እስከ **13** ዓመታቸው ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል።

• እድሜያቸው •
ከ**9-10**
ዓመት ጥሩ

• እድሜያቸው • ✓
11-12
እጅግ ጥሩ ጊዜ ነው!

• እድሜያቸው •
ከ**13-14**
ዓመት አሁንም አይረፍድም!

• እድሜያቸው •
15-26
የዘገየ

7ኛ ክፍል



- ሞቹ/ሰላማዊ •
- ውጤታማ •
- ረጅም ጊዜ የሚሠራ •

ካንሰርን ስለመከላከል ከልጅዎ ሐኪም ጋር ዛሬውኑ ይነጋገሩ!

www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

www.cdc.gov/HPV

VDH VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH
To protect the health and promote the well-being of all people in Virginia.